



CALL FOR PAPERS
አለም አቀፍ የጥናት ጉባኤ የጥናታዊ
ጽሁፍ ጥሪ



የመቅደላ 150ኛ ዓመት

የዳግማዊ አፄ ቴዎድሮስ ሙት ዓመት መታሰቢያ ዝግጅት
ሚያዚያ 2-5, 2010 ዓ.ም. (April 10-13, 2018)

የጎንደር ዩኒቨርሲቲ የዳግማዊ አፄ ቴዎድሮስን 150ኛ ሙት ዓመት መታሰቢያን ምክንያት በማድረግ “የመቅደላ 150ኛ ዓመት” በሚል መሪ ቃል የንጉሱን የህይወት ታሪክና ስራዎች የሚዘክሩ የተለያዩ ዝግጅቶችን ያካተተ የመታሰቢያ በዓል በጎንደር፣ በደብረታቦርና በመቅደላ ያከብራል። በዚህ መታሰቢያ ዝግጅት ላይ መንግስታዊ እና መንግስታዊ ያልሆኑ የተለያዩ ተቋማት ተሳታፊ ይሆናሉ። አለም አቀፍ የጥናት ጉባኤና የተለያዩ ጥበባዊ ስራዎች ይቀርባሉ። ጉዞዎች፣ ጉብኝቶች፣ ውይይቶች፣ ፌስቲቫሎችና ሌሎች ጉዳዮችም ይከናወናሉ።

የዳግማዊ አፄ ቴዎድሮስን 150ኛ ሙት ዓመት መታሰቢያን ምክንያት በማድረግ “የመቅደላ 150ኛ ዓመት” በሚል መሪ ቃል በሚከበረው የመታሰቢያ ዝግጅት ላይ የንጉሱን አስተዳደር፣ ርዕይ እና አሟላት፣ ለኢትዮጵያ አንድነት፣ ዘመናዊነትና የእውቀት ሽግግር ያመጡትን ለውጥ እንዲሁም በሀገርና በአለም አቀፍ ጸሐፊት ወይም አጥኝዎች የቀረቡበትን መንገድ የሚያሳዩ ጥናታዊ ጽሁፎች የሚቀርቡበት አለም አቀፍ የጥናት ጉባኤ ከሚያዚያ 2-5፣ 2010 ዓ.ም. በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ይካሄዳል።

በዚህ አለም አቀፍ የጥናት ጉባኤ ላይ የባህል፣ የታሪክ፣ የቋንቋ፣ የኪነ ጥበብ፣ የአርኪዮሎጂ፣ የምህንድስና፣ የቱሪዝም፣ የቅርስ አስተዳደር፣ የፖለቲካ ሳይንስ... የሌሎች መስክ ባለሙያዎችና ተመራማሪዎች የሚሳተፉ ሲሆን በሚከተሉት እና በሌሎች ዳግማዊ አፄ ቴዎድሮስን የተመለከቱ ጉዳዮች ላይ ጥናታዊ ጽሁፍ እንድታቀርቡ ይጠበቅብዎታል።

- የዳግማዊ አፄ ቴዎድሮስ ሀገራቸውን የማዘመን ርዕይ
- ዳግማዊ አፄ ቴዎድሮስ ያመጧቸው ለውጦችና ያጋጠሟቸው ፈተናዎች
- ዳግማዊ አፄ ቴዎድሮስ በሀገር ውስጥ እና በውጭ ሀገር ጸሐፊትና መጻሕፍት
- ዳግማዊ አፄ ቴዎድሮስ በኢትዮጵያ ኪነ ጥበባዊ ስራዎች ውስጥ
- የዳግማዊ አፄ ቴዎድሮስ አሻራዎች ለአሁኑ ትውልድ ያሏቸው አበርክቶ
- በመቅደላ ጦርነትና በዳግማዊ አፄ ቴዎድሮስ ሞት በኋላ ወደ እንግሊዝ የተወሰዱ ብሔራዊ ቅርሶች እጣ ፈንታ ማስገንዘቢያ፡-

ተሳታፊዎች አፅዕኖት ፅሁፋቸውን እስከ መስከረም 15, 2010 ዓ.ም. (September 25, 2017) እንዲያስገቡ የዝግጅት ከሚቴው ጥሪ ያደርጋል። ፅሁፍ የሚቀርብበት ቋንቋ አማርኛ ወይም እንግሊዝኛ ይሆናል። አፅዕኖት ፅሁፉ ቃላት ከ 300 ባይበልጡ ይመረጣል። የአፅዕኖት ፅሁፍ መላኪያ አድራሻ : maqdala150@gmail.com. ነው።

የአፅዕኖት ጥናት የመጨረሻ መላኪያ፡ መስከረም 15, 2010 ዓ.ም. (September 25, 2017) ይሆናል። ተቀባይነት ያገኙትን የአፅዕኖት ጥናት ማሳወቂያ ጊዜ፡ ጥቅምት 15, 2010 ዓ.ም. (October 25, 2017) አውደ ጥናቱ በአማርኛና በእንግሊዝኛ እንደአስፈላጊነቱ በትይዩ ትግበራ ሊከወን ይችላል። እንደ አስፈላጊነቱ ጥናታቸው ለተመረጠላቸው ተሳታፊዎች የመኝታ ፤ የምግብና የመጓጓዣ ወጭ አዘጋጁ አካል የሚሸፍንበትን ሁኔታ በሂደት ዝግጅት ክፍሉ ያሳውቃል።

ለተጨማሪ መረጃ ድረገጹን ይጎብኙ: <http://maqdala150.org/>